

የካቲት 12 ቀን 2005 ዓ. ም. የሰማዕታት ቀን ሲከበር የጥንታዊት ኢትዮጵያ  
ጀግኖች አርበኞች ማህበር ተወካይ የተደረገ ንግግር

ክቡር-----

-----

ክቡር-----

-----

ክቡራትና ክቡራን

እናት አገራችን ኢትዮጵያ ከብዙ ሺህ ዓመታት ጀምሮ ከቅርብ ጎረቤቶችና ከሩቅ ጎረቤቶች ትነኮሳ ሲካሄድባት በቆራጥ ልጆቿ መስዋዕትነት ጠላቶቿን ድል እያደረገች እነሆ እስከዛሬ ነጻነቱን አስከብራ ኖራለች።

የዛሬ 77 ዓመት በ1928ዓ.ም. ፋሽስት ኢጣሊያ ከአርባ ዓመት በፊት በዳግማዊ አፄ ምኒልክ አመራር የደረሰባትን ሽንፈት ለመበቀል ዘመናዊ የጦር መሣሪያዎችን ታጥቃ በአውሮፕላን ፤ በታንክና በመርዝ ጢስ በመጠቀም ተንደርድራ አዲስ አበባን ተቆጣጠረች። ይህ ሲሆን የኢትዮጵያ ልጆች በየአካባቢያቸው የጎበዝ አለቃ መርጠው ጠላት ሠላም ተነስቶ እንደተቅበዘበዘ ለአምስት አመት ብቻ በየከተሞች በየካምፑ ተወስኖ እንዲቆይ አድርገውታል።

በአዲስ አበባ የፋሽስት ሀይል በሕዝብ ላይ የሚያደርሰውን በደል አይተው ህሊናቸው እጅግ የቆረቆራቸው ሞገስ አስገዶምና አብርሃም ደብጭ የተባሉ ወጣት ኢትዮጵያዊያን የሙሶሊኒ ቀኝ እጅ የነበረውና ኢትዮጵያን እንዲያስተዳድር የተላከውን ሩዶልፎ ግራዚያኒን ለመግደል የወረወሩበት በምብ ሳይገድለው ቀረ። ግን ከፋኛ ቆሰለ። ሆኖም በድርጊቱ እጅግ የተሰላጨው ግራዚያኒ ጥቁር ሸሚዝ ለባሽ የተባሉትን የፋሽስት ጦር ጨካኝ ቡድን በአዲስ አበባ ሕዝብ ላይ አዘመተ። በዚች ከዛሬዎ ዕለት በ1929 ዓ.ም. እስከ የካቲት 14 ቀን በሦስተ ቀናት ብቻ 30000 ( ሠላሳ ሺህ) የሚሆን ህዝብ ተጨፈጨፈ። ጭፍጨፋውም በርሸና በስቅላትና በእሳት በመለብለብ እንደነበር ሕያው ምስክሮች በመሃላችን አሉ።

አቡነ ጳጥሮስ እና አቡነ ሚካኤል ሕዝብ ለፋሽስት ሀይል እንዳይገዛ ያወገዙት አባቶች ያለርህራሄ ተረሽነዋል። በደብረ ሊባኖስ ገዳም ይገኙ የነበሩ 300( ሦስት መቶ) መነኮሳት በግፍ ተጨፍጭፈዋል። ከዚህም በተጨማሪ በሺህ የሚቆጠሩ ህዝቦች በአዲስ አበባና ከዚያም ውጭ በሚገኙ እሥር ቤቶች ተወርውረው እንዲማቅቁ ተደርጉዋል። ይህን ሁሉ በደል የፈጸመው ግራዚያኒ እ.አ.አ. በ1948 ዓ.ም. በዓለም ጦር ፍርድ ቤት ቀርቦ በኢትዮጵያዊያንና በሊቢያዊያን የፈጸመው ግፍ በማስረጃ በመረጋገጡ ለ19 ዓመታት በጽኑ እሥራት እንዲቀጣ ተፈርዶበት

ወደ ወሃኒ ቤት ተወርውሮ ከሁለት ዓመት እስራት በሁዋላ ተፈቶ በድዛውን አጥፍቶ ኖሩዋል። ግራዚያኒ ያን ሁሉ ጭፍጨፋ በአካሄደ በ76 ዓመት እ.አ.አ. ነሐሴ 11 ቀን 2012 በሮም አጠገብ በምትገኝ መንደር የኢጣሊያ መንግስት ተወካይና የቫቲካን ተጠሪ ባሉበት በትልቅ ስነ ሥርዓት የተሠራለት ሃውልት ተመርቁዋል። የንጹሀንን ደም በከንቱ ያፈሰሰ አውሬ ጀግና ተብሎ መከበሩ ለሰው ልጅ ደህንነት የሚቆረቆርን ሁሉ አስገርሙዋል። ይህ ድርጊት እንዲቀለበስ በዓለም ዙሪያ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው።

የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ድርጊቱ አስቆጥቶት ሀውልቱ እንደፈርስ በመጠየቅ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶበታል።

ዛሬም ይህ ሐዋልት እንዲፈርስ አበክረን እንጠይቃለን። የፋሽስቱ መሪ ቤኒቶ ሙሶሎኒ በኢትዮጵያና በጣሊያን ሕዝቦች ላይ ያደረሰው ግፍ ወደር የሌለው እንደነበር በሕይወት ያሉና የታሪክ ተመራማሪዎች በታሪክ መዛግብት የሰጡት የምስክርነት ቃል አረጋግጡዋል።

በጣሊያን አገር በመጨረሻዋ ሰዓት ሙሶሊኒ በጣሊያን አርበኞች እጅ እንዳይወድቅ ሲቅበዘበዝ ተይዞ በጥይት ከተደበደበ በሁዋላ ሬሳው ወደ ሚላን ተወስዶ ተዘቅዝቆ መሰቀሉ ምን ያህል ህዝብ እንደጠላው ያሳያል። ይህን ግፈኛ ዛሬ ሙሶሊኒ በሰው ላይ ጥይት ተኩሶ አያውቅም ፤ መልካም አስተዳዳሪ እንደነበር የሚመሰክሩ የጣሊያን ፖለቲከኞች ቀና ቀና ማለት ጀምረዋል።

ይህ አባባል በንጹሃን ደም ማላገጥ ይሆናል። ይህን አስተሳሰብ የሚያራምዱት ከድርጊታቸው አእንዲቆጠቡ እንጠይቃለን።

ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቹ መስዋዕትነት ለዘላለም ታፍራ ትኖራለች !

የኢትዮጵያና የጣሊያን ሕዝቦች ወዳጅነት በፋሽስቶች አይበረዝም !

የአረመኔው የግራዚያኒ ሐውልት እንዲፈርስ እንጠይቃለን !